


መጽሐፍ ቅዱስ ለህፃናት
አቅራቢዎች

ኢየሱስ 5000
ሰዎችን መገባ



ጸሐፊው: Edward Hughes
ምሳሌ አቅራቢው: Janie Forest
ያሻሽለው (አሻሽሎ የጻፈው): Ruth Klassen
የተተረጎመው: Henok Estifanos
አዘጋጁ: Bible for Children
www.M1914.org

BFC
PO Box 3
Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©2020 Bible for Children, Inc.


ፈቃድ:- ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ማባዛት ወይም ማተም ይቻላል ነገር ግን ይህ መሆን የሚችለው ለሽያጭ ካለቀረባችሁ ብቻ ነው።

በርካታ የሐይማኖት መሪዎች (ፈሪሳውያን ተብለው የሚጠሩ) ስለ ኢየሱስ ውሸት ተናገሩ። አንዳንዶቹ ሊገድሉት እንኳን ይፈልጉ ነበር።

እርሱ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አላመኑም ነበር። የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ የሚያረጋግጡ ታዕምራትን ቢሰራ እንኳን አልተቀበሉትም።



አንድ ቀን፤ኢየሱስ የገሊላን ባህር እየተሸገረ ነበር።ምናልባት ሁልጊዜ ከሚከበት በርካታ ህዝብ ትንሽ እረፍት ፈልጎ ይሆናል። ነገር ግን ወዲያው ህዝቡ አገኙት።ኢየሱስ ታላላቅ ታዕምራትን እንደሰራ አወቁ። ከኢየሱስ ጋር መሆን ፈልገው ነበር።




3

ኢየሱስ ደቀመዛሙርቱን እርሱ ተቀምጦ ወደሚያስተምርበት ምንም ወደ ሌላው ተራራ እየመራ ወሰዳቸው።እጅግ በርካታ የሆነ ህዝብ መምጣት ጀመረ።ወዲያው የእራት ሰዓት ደረሰ።ሁሉም ሰው ተርቦ ነበር።




4

ኢየሱስ ወደ ህዝቡ ተመለከተ "ይህ ህዝብ የሚመገበውን እንጀራ ከየት ነው የምንገዛው?" ብሎ ፊሊጶስን ጠየቀው። በዚህ ምንም የምግብ መሸጫ የለም። ኢየሱስ ያቀደው ምን ነበር?




5

"ይህን ሁሉ ህዝብ ለመመገብ በጣም ወጪ ያስወጣል" ብሎ ፊሊጶስ ለኢየሱስ መለሰት። ኢየሱስ እና ደቀመዛሙርቱ ብዙ የሆነ ገንዘብ አልነበራቸውም።



6

እንድሪያስ የተባለው ሌላኛው ደቀመዛሙር (የስምምን ጴጥሮስ ወንድም ነው) ለኢየሱስ እንዲህ አለው።"ህዚህ አምስት ዳቦ እና ሁለት እንጀራ ያለው አንድ ልጅ አለ..."



7

"... ነገር ግን ለዚህ ሁሉ ምን ያህል ይበቃሉ?" ምንም እንኳን ትንሹ ልጅ ምሳውን ለኢየሱስ ሊሰጥ ፈቃደኛ ቢሆንም- እንድሪያስ የትንሹ ልጅ ምሳ በርካታ ህዝብ ሊመግብ እንደሚችል አላየም።



8

ኢየሱስም፤ ህዝቡ እንዲቀመጥ አድርጉ"፤ አለ። ስለዚህ ሰዎቹ ተቀመጡ፤ በቁጥር አምስት ሺ ይሆናሉ። አስደናቂ ነው! አምስት ሺ! ያ በዚያ የነበሩትን ህጻናትን እና ሴቶችን እንኳን አያካትትም።



9

በቀጣይ፤ ደቦውን እና አሳውን ወሰደ። ትንሹ ልጅ ኢየሱስን ታምኗል። እርሱ ምሳውን ለምን እንደፈለገ ወይም በምሳው ምን ሊያደርግ እንደፈለገ አላወቀም። "ምሳዬን ብሰጥ፤ ምሳ ላልበላ እችላለሁ" ብሎ አስቦም ይሆናል። ነገር ግን ለኢየሱስ ሰጠው።




10

ከዚያም፤ ኢየሱስ ጸለየ። እግዚአብሔርን አመሰገነ። ለአምስት ዳቦ እና ለሁለት አሳ ነውን? አዎ! ኢየሱስ እግዚአብሔርን "አመሰግንሃለሁ" አለ፤ እና ምግቡን እንዲባርክ ጸለየ።




11

ከጸለየ በኋላ፤ ኢየሱስ ዳቦውን እና አሳውን ቆርሶ ለህዝቡ ያድሉ ዘንድ ለደቀመዛሙርቱ ሰጣቸው። በዚያን ጊዜ ህዝቡ የኢየሱስ የሰራውን ታዕምር ተመለከተ። እያንዳንዱ ሰው የሚበቃውን ያህል ተመገቡ። ነገር ግን ደቦውና አሳው አላለቀም ነበር።



12

ሁሉም ከተመገቡ በኋላ፤ አሁንም በርካታ ዳቦ እና አሳዎች ተትረፍረፈው ነበር። "ምንም እንዳይባክን የተራረፈውን ሰብስቡ ብሎ" ኢየሱስ ለደቀመዛሙርቱ ነገራቸው። ከአምስት ዳቦ ህዝቡ ሳይበላው የተራረፈው አስራ ሁለት ቅርጫቶችን ሞሉ።



13

በዚያን ቀን፤ ኢየሱስ በዚያ ትንሽ ልጅ ምሳ 5000 ሰዎችን መገባ። በሌላ ጊዜ፤ በሰባት ዳቦ እና ጥቂት አሳ 4000 ሰዎችን መገባ። ተራ ሰዎች ይህንን ምልክቶች በሚያዩ ጊዜ፤ እንደ ፈሪሳውያን አልተናደዱም ነበር። ነገር ግን "ይህ በእውነት ወደ ዓለም የመጣ ነብይ ነው" አሉ። እነርሱ ኢየሱስ በእግዚአብሔር ቅዱስ ቃል ተስፋ ተሰጥቶ የመጣ አዳኝ እንደሆነ አወቁ።



14


ኢየሱስ 5000 ሰዎችን መገባ

ይህ ታሪክ የሚገኘው የእግዚአብሔር ቃል በሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ

የሐንስ 6

“የቃልህ ፍቺ ያበራል.”
መዝሙረ ዳዊት 119:130

15



51



60

16

ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ የሚያስተምረን ግሩም ስለሆነው አምላካችን እግዚአብሔር እኛን በመፍጠሩ እሱን እንድታውቀው ነው።

እግዚአብሔር “ኃጢአት” ብሎ የሚጠራውን ክፉ ነገር እንዳደረግን ያውቀዋል። የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነው ነገር ግን እግዚአብሔር በጣም ሰለወደደን አንዲንና ብቸኛው ልጁን ለቀራኒዮ መስቀል ሞት አሳልፎ በመሥጠት እንዲሞትና የኃጢአታችንን ዋጋ በእኛ ምትክ በመሞት እንዲከፍል አደረገው። ኢየሱስ ከሞት ከተነሣ በኋላ በምድር ላይ ቆይቶ ወደ ሠማይ ወደ አባቱ አረገ! ያላመንን እኛም በኢየሱስ አዳኝነት ብናምን እና ኃጢአታችንን ይቅር እንዲል ብለንም ይቅር ይለናል። ደግሞም ያደርገዋል። እሱም በእኛ ውስጥ ይኖራል፤ እኛም በእርሱ ውስጥ ለዘላለም እንኖራለን አሜን።

ይህ እውነት እንደሆነ ካመናችሁ፣ እግዚአብሔርን እንዲህ በሉት ጌታ ኢየሱስ ሆይ አንተ አምላክ እንደሆንክ አምናለሁ ነገር ግን ለእኔ ኃጢአት ለመሞት ስትል ሰው ሆንህ አሁን ደግሞ ህያው ነህ። እባክህ ወደ ህይወቴ ግባ ኃጢአቴን ይቅር በል በዚህም አዲስ ህይወት አሁን ይኖረኛል አንድ ቀን ከአንተ ጋር ለዘላለም ለመኖር ወደ አንተ አመጣለሁ። ለአንተ እንድንኖርና እንደ ልጅ እንድታዘዝልህ እርዳኝ። አሜን።

በየዕለቱ መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋገር! የሐ. 3.16

17